

ነፍሰጡሯ ሐገር

ከሳሙኤል ሽፈራው/ዳላስ

ይህ የግለሰብ አስተያየት ብዙ ወገኖች በቁጭት የሚወያዩበት ስለሆነ፤ ያገባናል የሚል ዜጋ ሁሉ በአንድ ለአንድ መነሳትን ይጠይቃል።

በአገር ውስጥና በውጭ የሰላም ወይም የሁለገብ ትግል እናካሂዳለን የሚሉ የተሰባሰቡ ሐይሎች (የፖለቲካ ድርጅቶች) ዛሬን ያክል ምቹ መሪ ፈላጊ ጊዜን ሊፈጥርና ወደፊት የሚሳናቸው ይመስለኛል። ዛሬ በአገር ውስጥ ያለው ሕዝብ በኑሮ ውድነትና በአንባ ገነጠባብ ቡድን ማን አህሎኝነት የተቆጣ ግን አቅምና አስተባብሮ ለመብቱ በአንድነት እንዲነሳ ሊያስችለው የሚችል ሐይል በማጣቱ ተስፋው የጨለመበት ሆኗል።

ያም ሆኖ የመሪ ያለህ ባለበት በዚህ ወቅት ለዴሞክራሲና ለእኩልነት እንታገላለን ብለው የተነሳሱ ድርጅቶች እንዴት ይህን ሁኔታ መጠቀም ተሳናቸው? አንዳንድ ወገኖች ጥርጣሪያቸው እየጨመረ በመምጣቱ፤ አንዳንድ ድርጅቶችን ለመጠራጠር ተገደዋል። ወደው ወይንም ክፉ አሰበው ግን አይደለም። ዛሬ ለዚህ ሕዝብና ለዚህች አገር መቀጠል የማያሳስበው ዜጋ ቢኖር አገዛዙን የሚደግፍ። በአገዛዙ የተሻለ ኑሮ የተቸረው ብቻ ለመሆኑ የሚያጠያይቀን አይደለም። እናም ይህን ለውጥ ያረገዘን ወርቃማ ሁኔታ ለመጠቀም የማይችል ሐይል፤ “ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ፡ ይበጣጠስ” ከሚለው አባባል የሚርቅ ሊሆን አይችልም።

የድርጅቶች ሚና ዛሬ

ሁሉም የተደራጁ ሐይሎች ለውጥ ከማምጣትና ለለውጥ ከመታገል ከማታገል ሌላ አላማ አላቸው? መልሱ የለም እንደሚሆን መጠራጠር አይቻልም። በመሆኑም ማነኛውም ተቃዋሚ ሀይል ይህን ዘረኛ ስርአት ማስወገድ፤ በቦታው አገራዊ መስማማትን ማምጣትና ለህዝባዊ ስርአት ጥርጊያውን ማዘጋጀት ነው። ሕዝባዊ ስንል ሕገመንግስታዊ እና ዴሞክራሲያዊ የሆነ። ሕገመንግስቱን በሕዝብ ስምምነት የተመረኮዘ፤ በሕዝብ መካከል ለ21 አመታት የተነዛውን የዘረኝነትና ክፍፍል የዘረኞች መንፈስን መስበር ነው። ታዲያ ለመላ ሕዝብ ስምምነት መታገል አላማ ከሆነ የግድ ሲል በተቃዋሚዎች መካከል ያሉትን መለስተኛ ልዩነቶች ቢቻል አስወግደ፤ ካልሆነም በልዩነት ተከባብሮ ይህን ሥርአት

ለማስወገድ በአንድ መንቀሳቀስ ጊዜው ነገ ወይም ከነገ ወዲያ አይደለም። ዛሬ ነው። ዛሬ እጅግ ወርቅ ናት። ኢትዮጵያ ውስጥ ሕዝቡ ተነሳስቷል። ለውጥ ከምንጊዜውም በላይ ቀርባለች። አስተባባሪ የሆነ መለስተኛ ሐይል ግን ይፈልጋል።

በየምክንያቱ አንዱ ድርጅት ከሌላው ተመሳሳሎ ላለመስራት መወሰን አግባብነቱ በመሞት ላይ ያለውን አገዛዝ ከማስቀጠል ባለፈ ለሕዝብና ለሀገር ሊሆን አይችልም። በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ዛሬ በአንድ ለአንድ መነሳት ይገባቸዋል። ዛሬን ካለፍን ነገ ጠላት እራሱን አክሞና አጠናክሮ፤ ሊነሳ ይችላል። እንደትናንቱ የተቃዋሚውን ድክመት ሊጠቀምበት መቻሉን መጠራጠር የለብንም።

ዛሬ የስርአቱ አንባገንን ቁንጮ መሰናበቱን የተረዱት የውጭ ደጋፊዎቹ ምንም እንኳን ሰማይ ከምድሩ ቢገጥምባቸውም የማደናገሩን ስራ አላቆሙም (misinformation campaign)። ይህን የጠላት ዘመቻ በዛሬ ጠዋት ከሁለት ወዳጆች ለመረዳት ችያለሁ።

የመጀመሪያው ይደውላል። በስራ ላይ ነበርሁና ከማምለጡ በፊት ደረስሁበት። በእውነት ይህ ሰው ሄደ ማለት ነው ይለኛል። ክፉ የሰራ መቅደሙ አይቀሬ ነው እንኳን እንጅ በማለት፤ ግና ንግግሩን አስቀጠልሁ። ወዳጄም መልካም ዜናውን በክፋ ትንቢቱ እየቀየረብኝ ስለመጣ ማዳመጥ ደከመኝ። የሚያወራኝ ሁሉ ስለወያኔ ብልጠትና ጥንካሬ እንጅ፤ አንባ ገነኖች ስልጣንን በማስፈራራት ጠቅለው መኖራቸው የሚያፈራላቸውን የውስጥም ሆነ የውጭ ጠላት ከምንም አለመቆጠሩ፤ ይህች አንዲሷ የተስፋ አስቆርጥ ዘመቻ መሆኗንና እንዲህ አይነቱን ሰምቶ ከማስተጋባት እዲቆጠብ ነግሬው ዘጋሁ።

እዲሁ ሌላው ወዳጄ ደወለና አነሳሁ። ይህኛውን በቅጡ ስለማውቅና ከሱም ሁኔታዎችን አበጥሮ ስለሚረዳ ማዳመጡ ትምህርትም፣ ተስፋ አመላካችም እንደሆነ ስለማውቅ በጥሞና ማዳመጤን ቀጠልሁ። የመኖሪን ትንፋሽ ከማስማት በቀር መልስ ብዙም አልጨመርሁበትም። እናም ከመለስ መኖር አለመኖር ባሻገር በአገሪቱ ውስጥ የተነሳው ሕዝባዊ እንቢተኝነት መልካም መሪዎች ካገኘ ዝግጁ እንደሆነና፤ ይህ ምናልባትም የዘረኞች ቁንጮ ማለፍ የተቀጣጠለውን የለውጥ ጉዞ የበለጠ ያጠናክራል አለኝ። ሆኖም ለለውጥ ሁልጊዜ አንድ ቅድመ ሁኔታ አለ። ያም የሚመራ ሀይል ነው። በማለት በሐሳቡ ተስማምተን በየግል ተቃዋሚው ወደ አንድ የሚመጣበትን ለጠላት በር የሚዘጋበትን መልካም ምኞት ተመኝተን ተለያየን። በእርግጥ ነው ለውጥ አይቀሬ ነው። አገዛዙ እንዴጭ ማለቁን አመላካች ብቻ ሳይሆን ይህን ጠባብ ቡድን ያሳሰቡ ሁኔታዎች መፈጠራቸውን

እየታዘብን ነው። ችግሩ ለውጥ መሪን ይፈልጋል። የ1966 ዓ.ም የለውጥ ቋያ በሕዝቡና ለውጡን ባነሳሱ ሐይሎች ምኞት መሟላት አይደለም የተጠናቀቀው። ያኔም መሪ አልነበረውም። ደርግ ተንገዳግዶ በተዳከመበት ወቅት፤ የአገሪቱን አንድነት እና መቀጠል ከመልካም ለውጥ ጋር የሚፈልጉትና ሲታገሉ የቆዩት ተዳክመው፤ ይህ አሁን በስልጣን ላይ ያለው ሐይልና የኤርትራን ክፍለ ሐገር ለመገንጠል ሲታገሉ የቆዩት ተጠናክረው፤ ያለምኞታቸውና ባላሰቡት ጎዳና ተጉዘው ተስፋን ሰብረው። አገርን በትነው ነው ስልጣን የተቀመጡት። ያኔም የማደናገሪያ ዘመቻው እንደጠፈ ነበር። ተዋቸው ጊዜ እንስጣቸው በማለት ነጻ የፕሮፖጋንዳ ስራ የሰሩት ከነሱ ጋር ያልነበሩና የሌሉ ናቸው። ዛሬም በተመሳሳይ ቀጥሏል። ነገርን ነገር አንስቶብኝ እንጅ፤ የለውጥ እድልን ለመጠቆም ነበር የሞከርሁት። ዛሬ አገራችን የለውጥ እርጉዝ ናት። በሰላም እንድትገላገል ልጆቿ በአንድ ለአንድ መነሳት አለባቸው። የፖለቲካ ድርጅት መሪወች ይህን ታሪክ የሚሰሩበትን ለሦስተኛ ጊዜ አግኝተዋል። አሁንም ሌላ ተረት መተረቱን ትተው በአንድ ይነሱ። የሌለ ልዩነት ወይም ቢኖርም መለስተኛ የሆነውን ወደጎን ያስቀምጡት። አገር ከደመኛ ጠላት እጅ ከወጣች በኋላ ብዙ የሚሰራ አገራዊ የትብብር የእርቅና የስምምነት ሰፊ ተግባር አለ ይጠብቃቸዋል። ልዩነትን በዴሞክራሲ አምናለሁ የሚል የሚፈታው እታገልለታለሁ በሚለው ስርአት ነው። አሽመርና የጎን ጠረባው ለጠላት እንጅ ለወገንና ለሀገር አይሆንም። መቆም አለበት። ከታሪክ ተጠያቂነት መዳን ከመልካም ዜጋ የሚጠበቅ አገራዊ ግዴታ ነው።

መተባበር ከመቻሉም ጊዜ በላቀ አይነት አፍጦ መጧል። ይህ የአንድ ዜጋ ምጽንታ ነው። ሚሊዮኖች የሚጠይቁትም ይህንኑ ነው። የጠላት ስራን የሚሰሩትን ለማወቅ ወቅቱ አሁን በመሆኑ። ተቃዋሚወች ወይ ተባበሩ አለዚያ ተሰባበሩ እንዳልሉ። ይህችን ወርቃማ የለውጥ ጊዜ እንዳንስት ሰጋሁ።

የዜጎች ሚና

የኛ የዜጎች ሀላፊነትስ ምን መሆን አለበት? እንደሚታየኝ ጦር ያልፈታውን ወሬ ይፈታዋል የሚል አባባል አለ። እርግጥ ነው። ፕሮፖጋንዳ አንዱ የውጊያ ቀጠና ለመሆን መጠራጠር አይቻልም። እናም ከላይ አንድ ወዳጅ ደውሎ እንዳወጋኝ ሁሉ። የጠላትን የማደናገሪያ ዘመቻ ተቀብሎ ሰው ማውራት የለበትም። ደግ ለማግኘት፤ ደግ መመኘት ይላሉ። እውነት ነው። የምንወደውን ተቃዋሚ አሳብጠን፤ የምንጠላውን አኮሰሠን ከማውራት እንቆጠብ። ግለሰብ መሪወች የሞራልና የታሪክ ግዴታ አለባቸው። ይህን ታሪካዊ ገጠመኝ

እንዲጠቀሙበት፤ ልክ እንደ ሐያሏ አሜሪካ ፈጣሪዎች። የአገራችን አባት እንዲባሉና፤ ስማቸው በወርቅ ቀለም ተከትቦ ከትውልድ ትውልድ እንዲኮራባቸው ማበረታታት የሁሉም ዜጋ ግዴታ ነው። የግለሰብ ስም እያነሱ ስም ማጥፋት፤ በእርግጥም ለጠላት ተባባሪ ከመሆን ውጭ፣ ምን ሊፈይድ ይችላል?

እኔ ምን ላደርግ እችላለሁ ብለን ሁላችን ማሰብና፤ አገር የጋራ በመሆኗ፤ የምንችለውን ትብብር ለሁሉም ይህን መንግስት ለሚጻረሩ ማድረጉ ቢያንስ ለመናገርም የሞራል የበላይነቱን ይሰጠናል። ከቤት ሳንወጣ እከሌ እንዲህ ነው ብለን በቀጭኑ ሽቦ ብናወራ ፋይዳ ቢስ ነው። ሁሉም እንዲነሳ፤ ሁሉም እንዲተባበር መለከቱን እንንፋ።

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!!

ይህ ጊዜ ለአንባገነኖች መጨረሻ ይሆናል!!!

ሕዝብ ያቸንፋል!!!